

# Isa

## Chapter 18

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

כּוֹשׁ	לְנִהְרֵי	מַעְבָּר	אֲשֶׁר	כְּנַפִּים	צִלְצֵל	אֲרָץ	הַיּוֹ	1
ኮሻ	-ለ-ወንዞች-የ	-ከ-ማዘልተኛ-የ	-የ	ክንፎች	ድምፅ-የ	ምድር-የ	ወይ	
	<a href="#">H5104</a>	<a href="#">H5676</a>		<a href="#">H3671</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1945</a>	

በኢትዮጵያ ወንዞች ማድላላት፣ ክንፍ ያላቸው መርከቦች ላሉባት።

מְלֻכֵי	וְלִבּוֹ	מִיָּם	פְּנֵי	עַל	גְּמָא	וּבְכַל־	צִיְרִים	בָּיִם	הַשְּׁלֵחַ	2
መልእክተኞች	ሒዱ	ውሃ	ፊት-የ	-በ-ላይ	ገመድ	-እና-በ-መሣሪያዎች-የ	መልእክተኞች	-በ-ያ-ባሕር	-ያ-የሚላክ	
<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H1573</a>	<a href="#">H3627</a>		<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H7971</a>	

גּוֹי	וְהִלָּא	הַיּוֹ	מִן	נֹרְאָ	עַם	אֶל	וּמִוִּזְט	מִמְשֶׁךְ	גּוֹי	אֶל	קְלִים
ሕዝብ	-እና-ከዚያ	እሱ	-ከ	የሚፍራ	ሕዝብ	-ወደ	-እና-የተሳለ	የተዘረጋ	ሕዝብ	-ወደ	ፈጣሪዎች
	<a href="#">H1973</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H3372</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4178</a>	<a href="#">H4900</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7031</a>

אֲרָצָיוֹ	מִנְהָרֵי	בְּאֵזוֹ	אֲשֶׁר	וּמִבּוֹטָה	קַו	קַו
ምድርው	ወንዞች	ዘረፋ	-የ	-እና-ጨንቃት	መስመር	መስመር-
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5104</a>	<a href="#">H0958</a>		<a href="#">H4001</a>	<a href="#">H6978</a>	<a href="#">H6978</a>

መልእክተኞችን በባሕር ላይ የደንገል መርከቦችንም በውኃ ላይ ለምትልክ ምድር ወይም እርንተ ፈጣኖች መልእክተኞች ሆይ፣ ወደ ረጅምና ወደ ለሰላሳ ሕዝብ፣ ከመጀመሪያው አስደንጋጭ ወደ ሆነ ወገን፣ ወደሚሰፍርና ወደሚረገጥ፣ ወንዞችም ምድራቸውን ወደሚከፍሉት ሕዝብ ሂዱ።

עֲתָקָע	תְּרֵאוֹ	הַרִיִם	גַּי	כְּנֻשָׁא	אֲרָץ	וְשִׁכְנֵי	תְּבֵלָה	יִשְׁבֵּי	כָּל	3
-እና-እንደ-መንፋት-የ	ትያላችሁ	ተራራዎች	ሰንደቅ	-እንደ-መከራ-የ	ምድር	-እና-ኖሪዎች-የ	ዓለም	ነዋሪዎች-የ	ሁሉ	
<a href="#">H8628</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H5251</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8398</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3605</a>	

ו	תְּשֻׁמְעוּ:	שׁוֹפָר
ו	ትሰማላችሁ	መለከት
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H7782</a>

በዓለም የምትኖሩ ሁሉንም በምድር የምትቀመጡ ሆይ፣ ምልክት በተራሮች ላይ በተነሣ ጊዜ እዩ፤ መለከትም በተነፋ ጊዜ ስሙ።

בְּמִכּוֹנֵי	וְאֵבִיטָה	(אֲשַׁקְטָה)	[אֲשַׁקְטָה]	אֵלַי	יְהוָה	אֲמַר	כֹּה	כִּי	4
-በ-መኖሪያ-የ	-እና-እማባናለሁ	(እጠናቀራለሁ)	[እጠናቀራለሁ]	-ወደ-እኔ	እግዚአብሔር	አለ	እንዲህ	ምክንያቱም	
<a href="#">H4349</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H8252</a>	<a href="#">H8252</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>		

קָצִיר	בְּהֶם	ט	כַּעֲב	אֶרֶץ	עֲלֵי	צֵחַ	בְּהֶם
ምክር	-በ-ሰላይ-የ	ጠራ	-እንደ-ደመና-የ	ብርሃን	-በ-ላይ-የ	ፀሩ	-እንደ-ሰላይ-የ
	<a href="#">H2527</a>	<a href="#">H2919</a>	<a href="#">H5645</a>	<a href="#">H0216</a>		<a href="#">H6703</a>	<a href="#">H2527</a>

እግዚአብሔር። በፀሐይ ጮራ እንደ ደረቅ ትኩሳት፣ በእጨዳም ወራት እንደ ጠል ደመና ሆኜ በማድረግ በጸጥታ ተቀምጬ እመለከታለሁ ብሎኛል።

נִצָּה	יְהִי	גְּמָל	וּבְסֹר	חֲרָב	כְּתָם	קָצִיר	לְפָנַי	כִּי	5
አበባ-ፀቅም	ይሆናል	የሚበሰል	-እና-ያልበሰለ	አበባ	-እንደ-መጨጠን-የ	ምክር	-ለ-ፊት-የ	ምክንያቱም	
<a href="#">H5328</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1580</a>	<a href="#">H1155</a>	<a href="#">H6525</a>	<a href="#">H8552</a>		<a href="#">H6440</a>		

תִּתֵּן	הַסֵּר	תִּשְׁוִי	תִּתֵּן	בְּמִמְרוֹתַי	תִּלְוִלִים	וּכְרַת
ቀረጠፈ	አወገደ	-ያ-ቅርንጫፎች	-እና-(ዓ.ም.)	-በ-ያ-መቀርጠምያዎች	-ያ-ቅርንጫፎች	-እና-ቀረጠ
<a href="#">H8456</a>	<a href="#">H5493</a>	<a href="#">H5189</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4211</a>	<a href="#">H2150</a>	<a href="#">H3772</a>

እርሱ ከመከር በፊት አበባ በረገፈ ጊዜ የወይንም ፍሬ ጨርቋ ሲይዝ የወይንን ዘንግ በማጭድ ይቆርጣል፣ ጫፎቹንም ይመለምላል ያስወግድማል።

